

መንግሥት አልባ ሀገር ፤ አገር አልባ ሕዝብ !

ኅዳር 2012 ዓም

በየትኛውም ኅብረተሰብም ሆነ መልክአ-ምድር ታሪክ ፤ ሀገር፤ ሕዝብና መንግሥት ፤ ስሉስ {3} ሆነው ሲገኙ ፤ የመለያቸው ምልክት እንደ ማሳያ የቆጠረላቸዋል። ስሉስነታቸው፤ የተዋህዷቸው መረጋገጫ ሊሆን ይችላል። ለየብቻቸው መገኘት ብቻውን ፤ ለህልውናቸው ማስተማመኛና ማረጋገጫ መሆኑ አስተማማኝ ሊሆን የሚችል አይመስለኝም ። ኢትዮጵያ የሦስቱን ኅላዌ አስተባብራ፤ ለአያሌ ዘመናት መቆየቷ፤ እንደ አገርና ሕዝብ እንደትታወቅ አስቸላኝነት ነበር ብዬ እገምታለሁ ።

ሀገር፤ ሕዝብና መንግሥት በውሳኔት መቆየታቸው፤ ሀገራችን እንደ ሀገር እንድትቀጥል አስጠዋፅኦ ያደረገ ይመስለኛል። አሁን ግን እነርሱ በስሉስነታቸው እየቀጠሉ አይደለም። የመንግሥት ዓይነትና ባህርይ፤ ተግባርና የምንነቱ መታወቂያ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን፤ መንግሥት የሚባለው ተቋም፤ ሀገርንና ሕዝብን፤ አዋህዶ በአንድ ከባቢ እንዲኖሩ እያደረገ አይደለም። ሦስቱም ተዋህደው ሳይሆን ፤ እንዲያውም፤ አንዳቸው ለሌላኛው አጥፊና ጠፊ እየሆኑ ናቸው። ባጭሩ፤ የዛሬይቱ ኢትዮጵያ፤ ሀገርና ሕዝብ በአንድ ከባቢ እየኖሩ ነው ማለት አይቻልም። እንዲያውም፤ አንዱ ሌላኛውን እያጠፋ የሚሄድ መስሎ ይታየኛል።

የዛሬይቱ ኢትዮጵያ ፤ መንግሥት አልባ፤ ሀገር አልባና ሕዝብ አልባ እንደሆነች ተቆጥራለች ብዬ ከደመደምኩ ቆይቻለሁ ። ታሪኳ ተበውዞ፤ መልክአ- ምድሯ ተለዋውጦ፤ የዜጎቿ ማንነት ተመሰቃቅሎ የምትገኝ አገር በመሆኗ፤ እኔ እራሴ ፤ ማንነቴ፤ ሀገሬና ዜግነቴ ምን እንደሆነ ለማወቅ አስቸግሮኛል ብዬ እገምታለሁ። የኔ ዓይነት ግምት ያላቸው በርካታ ወገኖች እንዳሉም ይሰማኛል። የዚህ ዓይነቱ ግምትና አስተሳሰብ እየዋለ እያደረ የሚሄድ ከሆነ ደግሞ፤ የሚያስከትለውን አሉታዊ ተፅዕኖ እንዲሁ በቀላሉ ሊታይ የሚገባ አይመስለኝም ። እኔ ትላንት የነበረቸውን ኢትዮጵያን ሳስታውሳት ፤የኔ ዜግነትና ሀገር ፤ የት እንደሆነ ለይቶ ለመናገር ከምችልበት ሁኔታ ላይ ነኝ ብዬ ማወቅ አይቻለኝም። ማንነቴ፤ ትውልዴ ፤ ዘር- ማንዘሬ፤ ዜግነቴ፤ ታሪኬ፤ ዕምነቴ፤ ስብዕናየን ወዘተርፈ አውቄ ለማሳወቅ ከማልችልበት ደርጃ እንደደረሰኩ ይሰማኛል። በስብዕናየ ምክንያት፤ የዐለም ኅብረተሰብ አባል ነኝ ስል የነበርኩ ሰው፤ ዛሬ ግን እንኳንስ የመላው ዐለም ኅብረተሰብ አባል መሆኔ ቀርቶ፤ ኢትዮጵያ ስትባል በነበረችው ሀገር እንኳ ሲሆን አባል እንዳልሆን ተግልጻለሁ ብል ማጋነን አይሆንብኝም ። ኢትዮጵያዊ ዜግነቴ እየተገፈፈ፤ በጎሣ ፖለቲካ ተፈርጄ እንድታይ እየተገደድኩ ነው። በዚህ ፖለቲካ ስር ከመኖር የባለ ምን አሳፋሪና አዋራጅ ዘመን ሊኖር ይችላል?

የዚህ ሁሉ ወርደት መሠረቱ ፤ ወያኔ የዘረጋው ዘረኛ አገዛዝ እንደሆነ የሚያከራክር አይደለም። ባሕዳን ኃይሎች፤ ኢትዮጵያ፤ እንደ ሀገር እንዳትኖር ለማድረግ ሲሰብኩና ሲያተራምሱ እንደቆዩት ሁሉ፤ ወይኔዎችም የነርሱን ፈር ተከትለው ይኸው ዛሬ ሀገራችንን በጎሳ መርዝ እየበከሏት ይገኛሉ። ዐለም ዛሬ የደረሰበትን የሥልጣን ደርጃ ስመለከተው፤ ኢትዮጵያን የት ላይ እንደምመድባት ቅጡ ጠፍቶኛል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ተብሎ የሚጠራ ሕዝብ አለ ብዬ ለመናገር ተቸግራያለሁ። "የትግሬ መንግሥት"፤ "የአሮሞ መንግሥት"፤ "የአማራ መንግሥት"፤ "የቤንሻንጉል፤ መንግሥት " ወዘተርፈ.... እያሉ፤

በቋንቋና በዘር፤ በጎጥና በማጀት፤ በጓዳና በጓሮ እየሸነሸኑ፤ ዘጠና ዘጥኝ ትርኪ ምርኪ ስብስብ ማሰለፍ፤ ለታላቂቷ ኢትዮጵያ ሀገር የሚመጣጠናት አይደለም ። ለአኩሪ ታሪካም ሆነ በዓለም ደረጃ ለምትታወቅበት ክብረ-ወሰን፤ ተፃራሪዋ እንደሆነ ይሰማኛል። ይኸ ሁኔታ፤ የሀገራችን ታሪካዊ ጠላቶች ግን ከመቃብራቸው ውስጥ ሆነው ሬሳወቻቸው በደስታ እንዲገርቁ ያደርጋቸዋል ። በዘመናት የነበረችው ሀገር ፤ ወደ አልነበረችበት ቁርጥራጭ መሬትና ወደማትታወቅበት ብጥስጣሽ አልባሌነት እየከሰመች መሄዷን እያዩ መኖር መኖር አይሁን ! ። የሀገርን መጥፋት እያዩ፤ እጅ-እግር አጣጥፎ መቀመጥ የሞት ሞት እንደሆነ ይሰማኛል። ኢትዮጵያ፤ ተፈልጋ ልትገኝበት ወደ ማትችልበትና ማንነቷም፤ ወደሌላት ማንነት እየተለወጠች መሄዷን መገንዘብ፤ ዜጎቿ ከመኖር ወደ አለመኖር እየተለወጡ እንደሆኑ ይሰማኛል። ይኸ ስሜት ደግሞ የአብዛኛው ወገኖቻችን ስሜት መሆኑን አውቄውለሁ።

ታዲያ ይኸ ስሜት የአብዛኛው ዜጋም ስሜት መሆኑ ከታወቀ፤ እጅ እግር አጣጥፎ መቀመጥና ሁሉም በየቤቱ ተክዞ፤ ለየብቻው መብተክተክ ፤ ምን ፋይዳ አለው ! ባደባባይ እየወጡ ማልቀስና ደረት መደለቅስ ምን የሚያስመዘገበው ውጤት ይኖረዋል? በዘረኞች እየተገዘገዘች የምትቆራረጠዋን ኢትዮጵያ፤ ከሀቀኛ ልጆቿ በስተቀር ማን ሊያድናት ይችላል ? ሀቀኛ ልጆቿ ሊያድናት ይችላሉ እንዳይባል ደግሞ፤ እንኳንስ ሀገራቸውን ሊታደጉ ቀርቶ፤ እነርሱም እርስ -በእራሳቸው ሊሰማሙ እንኳን አልቻሉም። " እርስ በርሷ የተከፋፈሉት ቤት አትፀናም ! " ተብሏልና !

ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ጠብቀው ካቆይዋት መሠረተቿ መካከል አንደኛው ኃይማኖቷ እንደነበር ለክርክር የሚቀርብ አይደለም። አማኝ ዜጎቿ ሁሉ አብረው በሰላም እንዲኖሩ ካበቃቸው ዋነኛው ምክንያት፤ የአብረሐም አምላክ አምልኮቸው ነበር። በኢትዮጵያ ዜጎች ዕምነት ሦስት አምልኮች አሉ። አራት፤ ክርስትና፤ እና እስላም ናቸው ። ሦስቱም የሚያምኑት በአሃዱ አምላክ ነው ። አምላክ -አብረሐም ይባላል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያ ተከትሎች ቁጥራቸው ከፍተኛ መሆኑን የተረዳው የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ፤ ሰሞኑን በቤተ ክርስቲያና በተከታዮቹ ላይ የማጥፋት ዘመቻዋን እያከሄድ ይገኛል ። ይኸ የወያኔ ጥፋት መወገዝ አላበት ። እኔ በብርቱ እቃውማለሁ። አውግዛለሁ። በኦርቶዶክስ ተውኅዶ ቤተክርስቲያናችንና በምዕመናኑ ላይ የሚካሄደው የጥፋት ዘመቻ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን፤ የመላው ዐለም ክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ሁሉ ሊያወግዘው ይገባል።

ኢትዮጵያ፤ ዜጎቿና ሃይማኖታቸው ለዘለዓለም ያብባሉ።

ዘዋለ ዘገየ